

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

ይህ መረጃ በመደበኛነት ይዘምናል። (ለመጨረሻ ጊዜ የዘመነው 3/17/2020)

የአሜሪካን የሥራ ማዕከል (AJC) ደንቦች

- ጥያቄ:** የእኔ ሲቪ ላይ ለመስራት ከ AJC ሰራተኞች ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ ነበረኝ። አሁንም መሄድ እችላለሁ?
- መልስ:** ሁኔታውን ለማወቅ በአከባቢዎ የሚገኘውን የአሜሪካን የሥራ ማዕከል ያነጋግሩ። አንዳንድ ጽ/ቤቶች ክፍት ሆነው የሚቆዩ ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ለቀጠሮዎች ብቻ የተገደቡ ናቸው። በስቴቶች የሚገኙ የ AJC ጽ/ቤቶች የአድራሻ መረጃ በዚህ ድረገጽ ላይ ይገኛል፡ <http://www.labor.maryland.gov/employment/onestops.pdf>
- ጥያቄ:** የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ ክፍያዎችን ለማስቀጠል በዚህ ሰምንት በአከባቢዬ AJC ውስጥ የግድ መካፈል ባለብኝ አውደ ጥናት ላይ ለመሳተፍ ተመዝግቤ ነበር። በአከባቢዬ የሚገኘው AJC ዝግ ከሆነ ምን ማድረግ አለብኝ?
- መልስ:** የዳግም ሥራ ቅጥር ሠራተኞች በስልክ እና/ወይም በኢሜይል አማካኝነት አገልግሎት ለመስጠት ለተግባራት መርሃግብር የተያዘላቸው ግለሰቦችን በየዕለቱ እያገኙ ነው።
- ጥያቄ:** በአከባቢዬ የሚገኘው AJC ለደንበኞች ድጋሚ ሲከፈት እንዴት አውቃለሁ?
- መልስ:** እባክዎን የአከባቢዎን AJC ያነጋግሩ ወይም ድርጣቢያቸውን በ <http://www.labor.maryland.gov/county> በኩል ይጎብኙ።
ሁሉም የሥራ ሰዓታቸውን እንዲሁም ለምን ያህል ጊዜ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንደሚሰጡ አውጥተዋል።
- ጥያቄ:** ከ COVID-19 ጋር በተዛመዱ የቅርብ ጊዜ ክስተቶች ምክንያት ከሥራ ተቀንሻለሁ። የሥራ አጥነት ኢንሹራንስ (UI) መቀበል እችላለሁ?
- መልስ:** ለ UI ጥያቄዎች በርካታ መልሶችን ለማግኘት ይህን የድር ጣቢያ ይመልከቱ፡ <http://www.labor.maryland.gov/employment/uicovidfaqs.shtml>

የሜሪላንድ የሥራ ኃይል ልውውጥ (MWE)

- ጥያቄ:** በቅርቡ ሥራዬን አጣሁ። አዳዲስ የሥራ አማራጮችን በመስመር ላይ ለመመርመር ቤት ውስጥ እያለሁ ይህንን ጊዜ መጠቀም እፈልጋለሁ። አሁንም የሜሪላንድ የሥራ ኃይል ልውውጥን (MWE) መጠቀም እችላለሁ?
- መልስ:** የ MWE አገልግሎቶች በድንገተኛ ሁኔታው ሳቢያ ተጽዕኖ አልደረገባቸውም። የ MWE ድር ጣቢያ ለስራ ፈላጊዎችና ለቢዝነሶች መጠነ ሰፊ አገልግሎቶችን በማቅረብ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ለኢሜይሎች መልስ ለመስጠት የእገዛ ዴስክ ሠራተኞች በ dldwdwehelp-labor@maryland.gov ላይ ይገኛሉ።
እንዲሁም ደንበኞች በቀጥታ ቻት አማካኝነት የቴክኒክ ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ።

የ DWDAL ድጋፍ ተቀባዮች

- ጥያቄ:** ድጋፍ ተቀባይ ነኝ። የሰራተኛ ጉዳይ መምሪያ አሁንም ሪፖርቶችን፣ የገንዘብ መጠየቂያዎችን እና የክፍያ መጠየቂያዎችን እየተቀበለ/እየከወነ ነው?

መልስ:

ከተወሰኑ እርዳታዎች እና ፕሮግራሞች ጋር የተያያዙ መመሪያዎችን ለማግኘት እባክዎ ከዚህ በታች ያለውን መረጃ ይመልከቱ።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች: የክፍያ መጠየቂያዎች እና ክፍያዎች - PDWDAL የፈሰካል ሰራተኞች ቢሮው ዝግ በሆነባቸው ጊዜያት አቅማቸው በፈቀደው መጠን የገንዘብ መጠየቂያዎችን እና የክፍያ መጠየቂያዎችን ከረቀቅ ማከናወናቸውን ቀጥለዋል። በመደበኛ የስራ ክንውን ላይ ስላልሆኑን በአጠቃላይ ሂደት ውስጥ መዘግየት ሊኖር ይችላል። እኛን ለማግኘት የተሻለው መንገድ ኢሜይል ነው። የገንዘብ ድጋፍ ተቀባዮች፣ አቅራቢዎች እና የአካባቢ የሥራ ኃይል ልማት ክልሎች የክፍያዎቹን ሁኔታ እዚህ ላይ መከታተል ይችላሉ።
<https://interactive.marylandtaxes.gov/extranet/gad/GADLogin/login.asp>

ለሥራ ኃይል ልማት እርዳታዎች - (WIOA፣ Opioid፣ የሙያ ስልጠና እና ሌሎች Discretionary የገንዘብ ድጋፍ ልገሳዎች) እባክዎን የክፍያ መጠየቂያዎችን እና የገንዘብ መጠየቂያዎችን ለ Dorothee Schlotterbeck በሚከተለው አድራሻ መላክዎን ይቀጥሉ።
dorothee.schlotterbeck@maryland.gov

ለ EARN MARYLAND (EARN) የገንዘብ ድጋፍ ልገሳዎች - የክፍያ መጠየቂያ ቅጾችን ጨምሮ የሩብ ዓመት ሪፖርቶች የመጨረሻ ቀን ገደብ ኤፕሪል 15 ነው። የገንዘብ ድጋፍ ተቀባዮች እስከ ሜይ 15 ቀን ማራዘሚያ መጠየቅ ይችላሉ። ይህንን ለማድረግ እባክዎን Mary Kellerን በዚህ የኢሜይል አድራሻ ያናግሩ mary.keller@maryland.gov

PEARN ሠራተኞች የክፍያ መጠየቂያዎችን በወቅቱ ለመከወን እና በዚህ ታይቶ በማይታወቅ ጊዜ ማንኛውንም አስፈላጊ ድጋፍ ለመስጠት ቁርጠኞች ናቸው።

ለአዋቂዎች ትምህርት - የአካባቢያዊ የአዋቂ ትምህርት መርሃግብር አጋሮች ለማንኛውም ጥያቄ የሥራሳቸውን የትምህርት ፕሮግራም ስፔሻሊስት ማነጋገር አለባቸው።

ለማረሚያ ቤት ትምህርት - DWDAL የማረሚያ ቤት ትምህርት ሰራተኞች የክፍያ መጠየቂያዎችን እና የገንዘብ መጠየቂያዎችን ለመከወን ውስን አቅም ይኖራቸዋል። እባክዎን የክፍያ እና የገንዘብ መጠየቂያዎችን በኢሜይል ለ Courtney Jones በ courtney.jones@maryland.gov ላይ መላክዎን ይቀጥሉ

ቢሮ ዝግ በሆነባቸው ጊዜያት ክፍያዎችን አቅማችንን በፈቀደው መጠን ከርቀት መከወናችንን እንቀጥላለን። በመደበኛ የስራ ክንውን ላይ ስላልሆንን በአጠቃላይ ሂደት ውስጥ መዘግየት ሊኖር ይችላል። እኛን ለማግኘት የተሻለው መንገድ ኢሜይል ነው።

የሙያ ስልጠናዎች

ጥያቄ: የሙያ ስልጠናዎች በት/ቤት መዘጋት ምክንያት ተዛማጅ ትምህርቶችን ማጠናቀቅ ላይችሉ ይችላሉ። ስልጠናዎቹ የአሁኑን ዓመት ሊያጠናቅቁ ይችላሉ?

መልስ: የሜሪላንድ የሙያ ስልጠና እና የልምምድ ፕሮግራም ሰራተኞች ለስፖንሰር አድራጊዎች እና ለአስልጣኞች አማራጭ ዝግጅት ለማቅረብ ከስፖንሰር አድራጊዎች ጋር አብረው በመስራት ላይ ናቸው። ለእርዳታ እባክዎን ወደ info@mdapprenticeship.com ኢሜይል ይላኩ።

ጥያቄ: መዘጋት የስቴቱ የወጣቶች የሙያ ስልጠና መርሃግብር ለሆነው ለሜሪላንድ የሙያ ስልጠና ፕሮግራም ምን አይነት ተጽእኖ ይኖረዋል?

መልስ: ከ COVID-19 መዘጋት ጋር የተዛመዱ ማናቸውም ተፅእኖዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መመሪያን ለማግኘት የወቅቱ የወጣት ስልጠናዎች እና የሚሰሩባቸው ቀጣሪዎች የአካባቢያቸውን የት/ቤት ስርዓት ተጠሪዎች እንዲያናግሩ ይጠየቃሉ።

ንግዶች

ጥያቄ: እዚህ በሜሪላንድ ውስጥ የንግድ ሥራ እሠራለሁ። በ COVID-19 ምክንያት ሠራተኞችን ለመቀነስ ያለኝን ፍላጎት ለማን አሳውቃለሁ?

መልስ: አሰሪዎች በመስመር ላይ ሰራተኞችን ከሥራ መቀነስ ማስታወቂያ ቅጽን በ <http://labor.maryland.gov/employment/disworkerreport.shtml> ላይ መሙላት ይችላሉ።

ጥያቄ: እኔ ቀድሞውኑ በሰራተኛ ጉዳይ መምሪያ ከንግድ አገልግሎቶች ተወካይ ጋር በመስራት ላይ የነበርኩ የቢዝነስ ባለቤት ነኝ። የሠራተኛ ጉዳይ መምሪያ ሠራተኞች ከርቀት የሚሰሩ ቢሆኑም አገልግሎቶቼ ይቀጥላሉ?

መልስ: አዎ፣ ሰራተኞች ጥሪዎችን ማድረግ እና ቢዝነሶችን ማነጋገር እንደቀጠሉ ናቸው። ፍላጎቶቻችን በተመለከተ በኮንፍረንስ ጥሪ ወይም በኢሜይል አማካኝነት ቢያነጋግሩዎት ደስ ይላቸዋል። በመጨረሻ ሰምንታት ውስጥ የሥራ ምልመላ ወይም ትልቅ የሥራ አውደ ራዕይ ታቅዶ የነበረ ከሆነ አሁን ያሉት ገደቦች እስከሚነሱ ድረስ እነዚህ ተግባራት ይሰረዛሉ።